



# ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ መርሆች፣ ለቤተሰቦች አጠቃላይ

በአካል እና በርቀት የመማር ሁኔታዎች ላይ ጥራት ያለው ትምህርት ማቅረብ

እኛ የ2020-21 የትምህርት አመት ከዚህ በፊት አጋጥሞን ከነበረ የተለየ እንደሚሆን እናውቃለን። ተማሪዎች ትምህርት ሊከታተሉ የሚችሉት በተለያዩ አይነት ዘዴዎች ሊሆን ይችላል- በአካል፣ በርቀት እና በሁለቱም ድብልቅ አይነት። ተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነታቸው እንደተጠበቀ እንዲቆዩ አስፈላጊ ቢሆንም፣ ተማሪዎች መማር እና ማደግ መቀጠላቸውን ማረጋገጥ ከሌላው ጊዜ ሁሉ የበለጠ አስፈላጊ ነው።

**በ Columbia (ኮሎምቢያ) ግዛት ያሉ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች ቀጣይነት ያለው ትምህርት ለመስጠት እቅድ አላቸው - አስተማማኝ የሆነ የመማር ልምድን መፍጠር፣ ለተማሪው ሙሉ ዋጋ የሚሰጥ፣ እና ተማሪዎችን በትምህርት ቤት እና በህይወት ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያዘጋጅ በጥብቅ የሆነ የአካዳሚክ መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ።**

የክልሉ የትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ (OSSE)፣ የ DC (ዲ.ሲ.) የክልል ትምህርት ኤጀንሲ እንደመሆኑ መጠን ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ መርሆችን በመጠቀም በአካል እና በርቀት ጥራት ያለው ልምድ እንዲኖር እቅዶችን እያዘጋጀ ነው።

ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ መርሆች ምንድን ናቸው?	የልጅ ትምህርት ቤት እነዚህን መርሆች እንዴት ይጠቀሙባቸዋል?	ይህን መረጃ እንዴት መጠቀም እችላለሁ?
<p>OSSE በዚህ የሽግግር ወቅት ትምህርት ቤቶች የሚያቀዱትን ለአስተማሪዎች፣ የትምህርት ቤት ሀላፊዎች እና ቤተሰቦች ግልጽ ለማድረግ ለትምህርት ቤቶች እና ለትምህርት ዘርፉ በጋራ መመሪያዎችን አዘጋጅቷል። ተማሪዎች በዚህ አመት በርቀት እና በአካል በሁለቱም ሊማሩ ስለሚችሉ፣ ትምህርታቸው ከፍተኛ ጥራት ያለው እና በሁሉም የመማሪያ ሁኔታዎች ውጥነት ያለው መሆኑ አስፈላጊ ነው።</p>	<p>የአካባቢው የትምህርት ኤጀንሲዎች (“LEAs” ፣ እንደ የDC የህዝብ ትምህርት ቤቶች ወይም የቻርተር ድርጅቶች) መሪ መርሆችን ለመጠቀም የ2020-21 የትምህርት አመት ቀጣይነት ያለው፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርትን ለእያንዳንዱ ተማሪ እንዴት እንደሚያቀርቡ የሚዘረዝር እቅዶችን ለማዘጋጀት ይጠቀሙበታል። እነዚህ እቅዶች ከቤተሰቦች የሚቀርቡ ግብረመልስን ታሳቢ ያደርጋሉ። የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች እና የህዝብ ቻርተር ድርጅቶች እቅዶቻቸው እንዲገመገሙ ለOSSE ያቀርባሉ እና በቀጥታ ለቤተሰቦች የማጋራት ሀላፊነት አለባቸው። በተጨማሪ የDC የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤት ቦርድ (Public Charter School Board, PCSB) የሁሉም የቻርተር ድርጅቶች እቅዶችን ይመረምራል።</p>	<p>ለሁሉም እና በተለይም ልዩ ፍላጎቶች ላሏቸው ተማሪዎች ቀጣይነት ያለው፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርትን ለመፍጠር ትምህርት ቤቶች ሊያደርጓቸው ስለሚችሏቸው ተግባራት የበለጠ ለመማር መሪ መርሆችን ይጠቀሙ። እነሱን ከትምህርት ቤቶች እና ከLEAs የሚጠበቁ ውጤቶችን ለመረዳት እና ስለመጪው አመት ከቤተሰቦች ጋር ለመገናኘት እና አጋርነት ለመፍጠር ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ። በተጨማሪ መሪ መርሆችን ትምህርት ቤቱ ለእርስዎ የሚያጋራውን እቅዶችን ለመመርመር እና ግብረመልስ ለመስጠት ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።</p>

በመሪ መርሆች ላይ ያሉትን ቁልፍ ነጥቦች ማጠቃለያን በቀጣዩ ገጽ ያንብቡ። በተጨማሪ ከትምህርት ቤቶች ጋር የሚጋሩ መሪ መርሆች ሰነድን በOSSE ድረገጽ [እዚህ](#) በመሄድ ማንበብ ይችላሉ።

# ቀጣይነት ላለው ትምህርት መሪ መርሆች፣ ማጠቃለያ



## ከፍተኛ ግምቶች

ትምህርት ቤቶች ለሁሉም ተማሪዎች ጥብቅ የሆነ የአካዳሚክ መስፈርቶች አሏቸው፤ የተማሪውን እድገት በመደበኛነት ይመዘናሉ፤ እና አስፈላጊ የሆኑ ተጨማሪ ድጋፎችን ይሰጣሉ።

- ትምህርት ቤቶች በማናቸውም የማስተማር ዘዴ - በአካል፣ በርቀት፣ ወይም ድብልቅ በሆነ መንገድ ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት ግልጽ እና ወጥ የሆነ እቅድ አላቸው።
- ትምህርት ቤቶች የተማሪውን የትምህርት ደረጃዎችን ለመመዘን እና ውጤቱን ለቤተሰቦች ለማሳወቅ በአመቱ መጀመሪያ ላይ የተማሪውን የትምህርት ሁኔታ ያጣራሉ።
- አስተማሪዎች የተማሪ ስራ እና የአካዳሚክ እድገትን በተመለከተ ከሁሉም የመማሪያ ሁኔታዎች ጋር የሚጣጣም መደበኛ እና የማያቋርጥ ግብረመልስ ይሰጣሉ።
- ትምህርት ቤቶች ከእያንዳንዱ ተማሪ ጋር በቀን ቢያንስ አንድ ጊዜ የመገናኛ እድል አላቸው።



## ፍትህዊነት እና ተደራሽነት

ትምህርት ቤቶች ተማሪውን በአጠቃላይ ያገለግላሉ እና ልዩ የትምህርት ፍላጎቶች ላሏቸው ተማሪዎች ፍትህዊ የሆነ ድጋፍ ያቀርባሉ። የቴክኖሎጂ ተደራሽነት የተማሪውን የመማር ሁኔታ እና ከትምህርት ቤቱ ጋር ያለውን ተሳትፎ አይገድብም።

- ትምህርት ቤቶች ተማሪውን በአጠቃላይ የማገልገል ሀላፊነታቸው ይቀጥላል፤ ይህም ምግብ ማቅረብን እንዲሁም ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ እና የአእምሮ ጤና ድጋፎችን ማቅረብን ያካትታል።
- ትምህርት ቤቶች ልዩ ፍላጎቶች ያሏቸውን የተለያዩ ተማሪዎችን ፍላጎቶች ያሟላሉ፤ ይህም የአካል ጉድለት ያለባቸው ተማሪዎችን እና የእንግሊዘኛ ተማሪዎችን በተመለከተ የተማሪውን ፍላጎቶች እንዴት እንደሚያሟሉ እና የፌዴራል እና የ DC ሕግን እንዴት እንደሚተገብሩ በትምህርት አመቱ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት ለቤተሰቦቻቸው መግለጽን ያካትታል።
- ትምህርት ቤቶች በመማር ሂደቱ ላይ ወላጆች እና ተማሪዎች ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችል ቴክኖሎጂ ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣሉ።



## የቤተሰብ ተሳትፎ

ወላጆች እና ቤተሰቦች በተማሪዎቻቸው ትምህርት እና የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ወሳኝ አጋሮች ናቸው።

- ትምህርት ቤቶች ለትምህርት አመቱ ለማቀድ ወላጆች ቀደም ብለው ግብዓት እንዲሰጡ ይጋብዛሉ እና የመጨረሻውን እቅድ ለቤተሰቦች በንቃት ያጋራሉ፤ እነሱ በትምህርት አመቱ ሙሉውን ጊዜ ቤተሰቦች ግብረመልስ እንዲሰጡ ያለማቋረጥ ይጠይቃሉ።
- ትምህርት ቤቶች ስለተማሪው እድገት እና ያሉትን የጣልቃገብነት እርምጃዎችን እና ድጋፎችን በተመለከተ በመደበኛነት መረጃ ያጋራሉ።
- ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች መረጃ እንዲኖራቸው እና በመደበኛነት ግብአታቸውን እንዲሰጡ የሚጋብዝ የመገናኛ እቅድ ያዘጋጃሉ።
- ትምህርት ቤቶች ወላጆች በተማሪዎቻቸው ትምህርት ላይ እንዲሳተፉ ለመርዳት ስልጠናዎችን እና ድጋፎችን ይሰጣል።
- በተቻለ መጠን፣ ትምህርት ቤቶች ወላጆችን የሚያገኙት ሊረዱት በሚችሉት ቋንቋ እና ስርዓት ነው።

ቀጣይነት ስላለው መሪ መርሆች እዚህ የበለጠ ያንብቡ።